



**PreK-3 Cross District Coalition**

**ህጻናት ኪንደርጋርተን ከመግባታቸው በፊት የሚያስፈልጉ መመሪያዎች (AMHARIC)**

ወላጆችና ሌሎች የቤተሰብ አባላት የህጻናት የመጀመሪያ መመሪያ እንደመሆናቸው መጠን ብህጻናቱ ዕድገት ላይ የሚጨመሩት ሚና በጣም አስፈላጊ ነው። ህጻናት በተለያዩ መንገድና ፍጥነት ይማራሉ። ስለዚህ ትምህርት ቤት ሲጀምሩ የተለያዩ ችሎታ ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። እነዚህ ከታች የተዘረዘሩት መመሪያዎች ህጻናት ኪንደርጋርተን ለመግባት ወይም ትምህርት ለመጀመር ሲዘጋጁ ሊኖሩዎቸው የሚገባ አንዳንድ ችሎታዎችን ያሳያሉ። ዝርዝር የሚያሳየው ወላጆች ልጆቻቸውን ዝግጁ እንዲሆኑ ለማድረግ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያመለክታል።

<b>ማህበራዊ ግንኙነት/ስሜት</b>		ይህንን ለመስራት በሂደት ላይ ነው/ነች	አዎን፡ ይህንን ስራ በደንድ ያከናውናል
1	ልጄ ሁለት ተከታታይ መመሪያዎችን በደንብ ማከናወን ይችላል/ትችላለች እንደዚሁም ሶስት ተከታታይ መመሪያዎችን ማከናወን ጀምረዋል/ጀምራለች።		
2	ልጄ በልምድ የሚደረጉትን ነገሮች በማስታወስ ማከናወን ይችላል/ትችላለች/ (ለምሳሌ፡ እራት፣ገላ መታጠብ፣ጥርስ ማጠብ፣የመኝታ ተረትና ወደ መኝታ መሄድ)።		
3	ልጄ የሚሰማውን/የሚሰማትን መናገር ይችላል/ትችላለች (ለምሳሌ፡ ደስ ብሎኛል፣ ደስ አላለኝም፣ ጓጉቻለሁ) ብሎ የመናገርን ችሎታ።		
4	ልጄ ሲናደድ/ስትናደድ ራሱን/ራሷን ማረጋገጥ ይችላል/ትችላለች።		
5	ልጄ ጃኬቱን/ጃኬትን ራሱ/ራሷ መልበስ ይችላል/ትችላለች።		
6	ልጄ ራሱን/ራሷን ችሎ/ችላ ሸንት ቤት መጠቀም ይችላል/ትችላለች።		
7	ልጄ እጁን/እጅዋን መታጠብ ይችላል/ትችላለች።		
8	ልጄ የተጠቀመባቸውን አሻንጉሊቶች በየቦታቸው ማስቀመጥ፣ የፈሰሱ አነስተኛ ነገሮችን ማጽዳትና የወደቁትን አነስተኛ ነገሮች ያነሳል/ታነሳች።		
9	ልጄ ሌሎችን ያካፍላል፣ ተራ ይሰጣል/ይጠብቃል/ትጠብቃለች ሌሎችንም ይረዳል/ትረዳለች።		
10	ልጄ ለሚያጋጥሙት አዲስ ሁኔታዎች ወይም የማያውቃቸው ሰዎች ሲያጋጥሙት/ሚት ማስተካከያ/ለውጥ ያደርጋል/ታደርጋለች።		
11	ልጄ ከሌሎች ጋር ተግባብቶ/ታ ይጨውታል/ትጨውታለች።		
12	ልጄ ሌሎችን ያባብላል/ታባብላለች።		
13	ልጄ እኩያው/ዋ ከሆኑት ልጆች ጋር በየጊዜው የመጫወት ዕድል አለው።		
<b>አክላዊ</b>		ይህንን ለመስራት በሂደት ላይ ነው/ነች	አዎን፡ ይህንን ስራ በደንድ ያከናውናል
1	ልጄ መሮጥ፣ መዝለልና እንደመጋለብ ይችላል/ትችላለች።		
2	ልጄ በአንድ እግር/ዋ መቆም ይችላል/ትችላለች።		
3	ልጄ ትልቅ ኳስ መወርወርና መቅለብ ይችላል/ትችላለች።		
4	ልጄ ኳስ መለጋት ይችላል/ትችላለች።		
5	ልጄ በመቀስ መቁረጥ ይችላል/ትችላለች።		
6	ልጄ የእርሷን አያያዝንና አጠቃቀምን ይችላል/ትችላለች።		
7	ልጄ የልብሱን ቁልፍ የመፍታትና የመቆለፍ፣ ዚፑን መፍታትና መቆለፍ ይችላል/ትችላለች።		
<b>ቋንቋ</b>		ይህንን ለመስራት በሂደት ላይ ነው/ነች	አዎን፡ ይህንን ስራ በደንድ ያከናውናል
1	ልጄ በቃላት ተጠቅሞ/ማ ሃሳቡን/ሃሳቧን እና ፍላጎቱን/ፍላጎትን መግለጽ ይችላል/ትችላለች።		
2	ልጄ የሚታወቁትን ነገሮች ስም መሰየምና መግለጽ ይችላል/ትችላለች።		
3	ልጄ በየቀኑ አዳዲስ ቃላትን ይጠቀማል/ትጠቀማለች።		
4	ልጄ በጥራት ይናገራል/ትናገራለች፣ የሚናገረውንም/የምትናገረውንም ብዙ ሰዎች ይገባቸዋል።		
5	ልጄ ከ4 እስከ ስድስት ቃላት ያለበትን ዓረፍተ-ነገር ይናገራል/ትናገራለች።		
6	ልጄ አስቀድመው ስለተፈጸሙት ነገሮች በደንብ አጣርቶ ይናገራል/ትናገራለች።		
7	ልጄ ስለ አንድ አርእስት ከሌላ ሰው ጋር ተራውን ጠብቆ/ጠብቃ መወያየት ይችላል/ትችላለች ።		

<b>ከግኒት-ሽ (የስነ-ልቦና ዕድገት)</b>		ይህንን ለመስራት በሂደት ላይ ነው/ነች	አዎን: ይህንን ስራ በደንድ ያከናውናል
1	ልጄ አንድን ፕሮብለም ለመፍታት የተለያዩ ዘዴ ይጠቀማል/ትጠቀማለች።		
2	ልጄ አንድን ነገር ለማወቅ ያለውን ጉጉት ያሳያል እንዲሁም ለሚጠይቃቸው ጥያቄዎች መልስ ይፈልጋል/ትፈልጋለች።		
3	ልጄ በጨዋታ ጊዜ ፕሮብለሞችን ለመፍታት የመፍጠርና የተለያዩ ሓሳቦችን የማቅረብ ችሎታ ያሳያል/ታሳያለች።		
4	ልጄ የተለያዩ ነገሮችን በቀለም(ከለር):በቅርጽና በመጠን ለይደቀ/ታ መስቀመጥ ይችላል/ትችላለች።		
5	ልጄ በአንድ ቦታ ለመቀመጥ፣ በጥምር ማዳመጥና የሚካሄደውን በደንብ መከታተል ይችላል/ትችላለች።		
<b>መጻፍና ማንበብ</b>		ይህንን ለመስራት በሂደት ላይ ነው/ነች	አዎን: ይህንን ስራ በደንድ ያከናውናል
1	ልጄ ከ 5 እስከ 10 የሚሆኑትን ተመሳሳይነት ያላቸውን ቃላት ወይም የሀሳቦች መዝሙር ያውቃል/ታውቃለች።		
2	ልጄ በተመሳሳይ ድምጽ የሚጀምሩ ቃላትን ለይቶ ያውቃል (ለምሳሌ: big, brown, bear).		
3	ልጄ ቃላት በድምጽ ተከፋፍለው ሲነበቡ ያውቃል/ታውቃለች (ለምሳሌ: hap-py, 2 ክፍሎች ወይም 2 አነባብ)።		
4	ልጄ ከ10 እስከ 20 የሚሆኑትን ትልልቅ ፊደሎችና ከ10 እስከ 20 የሚሆኑትን ትንንሽ ፊደሎች ለይቶ ያውቃል/ታውቃለች።		
5	ልጄ ከ10 እስከ 20 የሚሆኑትን ፊደሎች ድምጻቸውን አስተካክሎ ያነባል/ታነባለች።		
6	ልጄ የአንድን መጽሐፍ ክፍሎች ለይቶ ያውቃል/ታውቃለች(ለምሳሌ: የመጽሐፍ ሽፋን፣አርእስት ገጽቸውን ቃላቶቹን የመሳሰሉ)		
7	ልጄ ከአዋቂዎች ጋር ሆኖ በየቀኑ ያነባል፣ የመጽሐፍ ተረት ያዳምጣል፣ይናገራል ተረቱንም ደግሞ ለሌሎች ይነግራል።		
8	ልጄ በስዕል ወይም ቃላትን ተጠቅሞ ተረት (ታሪክ) "ይጽፋል/ትጽፋለች"።		
9	ልጄ የስሙን/ሚን ፊደሎች በደንብ ለይቶ/ታ በማወቅ ይጽፋል/ትጽፋለች።		
10	ልጄ የእንግሊዘኛ ፊደሎችን ያነባል/ታነባለች።		
<b>ሒሳብ</b>		ይህንን ለመስራት በሂደት ላይ ነው/ነች	አዎን: ይህንን ስራ በደንድ ያከናውናል
1	ልጄ ከ10 እስከ 20 የሚሆኑትን ዕቃዎች እያመለከተ መቁጠር ይችላል/ትችላለች።		
2	ልጄ ድምጹን/ድምጹን ከፍ በማድረግ እስከ 20 ድረ በቅደም-ተከተል መቁጠር ይችላል/ትችላለች።		
3	ልጄ የተለያዩ ነገሮችን በማወዳደር ይበልጣል፣ያንሳል እና እኩል የሚሉትን ቃላት ማወቅ ጀምረዋል/ጀምራለች።		
4	ልጄ ከ1 እስከ 10 ያሉትን ቁጥሮች ለይቶ ያውቃል/ታውቃለች።		
5	ልጄ የተለያዩ ነገሮችን በመቁጠር ከተጻፉ ቁጥሮች ጋር ያዛምዳል/ታዛምዳለች።		
6	ልጄ የተለያዩ ቅርጽ ያላቸውን ነገሮች ይለያል/ትለያያለች። (ለምሳሌ: ክብ፣ ባለ ስስትና ባለ አራት መዳከን ቅርጾችን)(circle, square, triangle, rectangle)		
7	ልጄ ቀለል ያለ ቅርጽ ያላቸውን ነገሮች ይለያል/ትለያያለች እንዲሁም ያዛምዳል/ታዛምዳለች።		
8	ልጄ የመለኪያ ነገሮችን ይጠቀማል/ትጠቀማለች (ለምሳሌ: ኩባያ፣ ማንኪያ፣ ማስመሪያና መመዘኛ(ሚዛን))።		
9	ልጄ የተለያዩ መጠን ቅርጽ እና ክብደት ያላቸውን ነገሮች ለመግለጽ በቃላት ይጠቀማል (ለምሳሌ: big, circle, heavy).		
10	ልጄ ነገሮችን በቅደም-ተከተል ማስቀመጥ ይችላል/ትችላለች (ለምሳሌ: 1ኛ: 2ኛ: 3ኛ)		
<b>የግል መረጃ</b>		ይህንን ለመስራት በሂደት ላይ ነው/ነች	አዎን: ይህንን ስራ በደንድ ያከናውናል
1	ልጄ የመጠሪያ ስሙን/ስሟን የመጨረሻ ስሙን/ስሟን እና የወላጆቹን ስም ያውቃል ታውቃለች።		
2	ልጄ የመኖሪያ አድራሻውንና ስልክ ቁጥሩን ያውቃል/ታውቃለች።		
3	ልጄ 10 የሰውነታችንን ክፍሎች (ለምሳሌ:ጭንቅላት፣ ትከሻ፣ ጉልበት ጣቶችና የመሳሰሉትን)ያውቃል/ታውቃለች።		
4	ልጄ ዕድሜውንና የትውልድ ቀኑን ያውቃል/ታውቃለች።		